

የታሪክ ግድፈት በማን፤ ሰንደቅ ዓላማውስ የማን ነው ?

አምባ ገነን መንግስታት አገራቸውን አሳልፈው ለሌላ መንግስት ወይም ቡድን የሰጡበት የፈቃደኝነት ታሪክ በዓለማችን ላይ አልታየም ማንኛውም አምባገነን መንግስት ሕዝቡንና ሀገሩን ያስከብራል ይወዳል ይፈልጋል አምባ ገነኖች የሕልውናቸው መሰረት (መኖር የሚችሉት) 1 ኛ. የሚያዘዙበትና የሚናዘዙበት የግዛት ክልል ያስፈልጋቸዋልና አያስደፍሩም 2 ኛ. መብቱንና ነፃነቱን ገፊው የሚያስገብሩት ግብር ከፋይ ሕዝብ ሲኖራቸው ይደሰታሉ ግብር ከፋይ ከሌለ የሚዘረጉት ቢሪክራሲ ሕልውና አይኖረውም 3 ኛ. አምባ ገነኖች በሚገዙት ሀገርና ሕዝብ ውስጥ መንግስታቸው የሚከተለውን የፖለቲካ ፍላጎትና የሚቃወም ተቃዋሚ እንዲኖርም እንዲፈጠርም አይፈልጉም ስለዚህ ተቃዋሚዎቻቸውን ያስራሉ፤ ይገላሉ፤ ያስደዳሉ በወንበራቸው ላይ የሚነሳን ጥያቄ አይፈልጉም የመንግስታቸውም መጠሪያ አምባ ገነን የተባለው ለዚህ ነው።

አምባ ገነኖች እንዲያውም ግዛታቸውን ለማስፋፋት የሌላውን ሀገር ደንበር በመጣስ በአለም ላይ ለተከሰቱት አጥፊ ጦርነቶችና የህዝብ እልቂቶች ምክንያት የሆኑበት አጋጣሚ ብዙ እንደሆነ የታሪክ ባለሞያዎች መስክረዋል እኛም በእድሜችን ተመልክተናል። ምሳሌዎች መጥቀስ ቢያስፈልግ ሳዳም ሁሴን የተባለው አመባገነን ለውድቀቱ ትልቁ ምክንያት ኩየት የተባለችውን ሀገር ደንበር ተሻግሮ ግዛት ለማስፋፋት ያድርገው ወረራና የይገባኛል ጥያቄ ለውድቀት አብቅቶታል። ሶማሊያ በኢትዮጵያ ላይ የፈፀመችው ወረራም የአምባ ገነን ሲአድባሬ ደንበርን ተሻግሮ ግዛት የማስፋፋት ህልም እንደነበር እናስታውሳለን በዚህ የመጣ መዘዝ ዛሬ ሶማሊያ ለደረሰችበት መንግስት አልባነት አብቅቷታል። አምባ ገነን የሱዳን ዑመር አልበሼር የኢትዮጵያን ደንበር ተሻግሮ የይገባኛል ጥያቄ ያቀረበው ሌላ ምሳሌ ነው የሰው ፈላጊ የራሱን ያጣል እደተባለው ሆነና ዑመር አልበሼር የራሱን የግዛት ክልል አጥቶል። ሱዳን ግዛትን የማስፋፋት ጥያቄ አሁንም በቻድ፤ በግብፅ፤ በናጄሪያ ላይ እንዳለ ነው። አመባገነን የነበረው የሊቢያው ሙሐመድ ጋዳፊ ለሕዝቡ የመጀመሪያው አፍሪካዊ ወለፌር ከፋይ ነው ሊቢያንም እንደሀገር አስከብሮ ቆይቶል ዛሬ ሊቢያ ውስጥ ያለውን ሁኔታ እየተመለከትን ነው።

ከላይ ለመጥቀስ እንደምከርከሩት በመንግስትነት ታሪካችን ውስጥ የሚገዛውን ሀገርና ሕዝብ በፈቃደኝነት ለሌላ መንግስትና በፖለቲካ ምክንያት ላኮረፉ ቡድኖች እየሺነሽን የሚቸበችበው፤ ግብር ከፋዩን ድህ ሕዝብ ሕልውና በማናጋት አገር የለሽ ያደረገው፤ ሕዝብን እንደ እቃ የሚሸጠውና የሚለውጥ ከመኖሪያው የሚያፈናቅለው የሚገድለውና የሚያሸብረው የሚዘርፈውና የሚያዘርፈው በታሪካችን ለመጀመሪያ ጊዜ የተከሰተው የትግሬ ነፃውጭ ቡድን ብቻ ነው። የትግሬ ነፃ አውጭ ቡድን የአምባ ገነን መንግስታትን የሰልጣን አጥቃቀም ታሪክ የተከተለ አይደለም የሚያመሳስለቸውን ባሕርያትም አይጋራም። የሚገዛውን አገር እያፈረሰ አገር የሌለው ቡድን፤ ግብር ከፋዩን ሕዝብ በጠላትነት ፈርጆ እየጨረሰ የሚገዛው ሕዝብ የሌለው ሺፍታ አጥፍቶ ጠፊ ማፊያ ግሩፕ እንጅ በየትኛውም መመዘኛ አምባ ገነን መንግስት የሚያሰኘው አንዳችም መመዘኛ አያሟላም ። ነገር ግን አንዳን ምሁራንና በተቃውሞ ስም ወያኔን በስውር የሚደግፉ ሐይሎች ወያኔ/ኢሕአዴግ አምባገነን መንግስት ነው ብለን መንግስት የሚባለውን መጠሪያ እንድንሰጠው ይፈልጋሉ። በኔ እምነት አንድን ዘራፊና አጥፍቶ ጠፊ ቡድን ያለተፈጥሮው ካባ መደረብ የሌለውን መልክ ቀለም መቀባት ታላቅ የታሪክ ግድፈት ብቻ ሳይሆን ታላቅ ወንጀል ነው። ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ የመንግስትነት መተካካት

ታሪካችን በትግሬ ነፃ አውጭ ቡድን የታሪክ ግድፈትና ከህደት ተፈፅሞበታል እየተፈፀመበት ነው። የትግራይ ነፃ አውጭ ነኝ የሚለው ወያኔ የታሪክ ከህደቱን ሲጀምር ጫካ የገባው ወይም የሸፈተው እሱ እንደሚለው የትግራይን ሕዝብ ነፃ ለማውጣት ነው በወያኔው እምነት ነፃነቱም ትርጉም የሚኖረው ደግሞ የአማራን ሕዝብ በመግደል የትግሬን መገንጠል በአማራው ደም ማረጋገጥ የመጨረሻ ግቡ ነው። በዚህ ቅዠት ተነስቶ የትግራይን ለጋ ወጣቶች በትግሬ ነፃ አውጭነት ስሜት በማጥመቅና ሕዝብን በሕዝብ ላይ በማነሳሳት የመጠፋፋት ፖሊሲ በመንደፍ ደደቢ የሰበሰባቸውን ወጣቶች ጠመንጃ አሸክሞ ወደማሐል አገር ጦርነት በማስፋፋት መተኪያ የማይገኘለትን የሰው ሕወትና የሐገር ንብረት ያወደመበትን የጥፋት ጦርነት መርቶ አሁን ለተኮፈሰበት ስልጣን በቅቶል። በዚህ አጋጣሚ ልብ የምንለው ነገር ወያኔ አምባ ገንን መንግስት ሆኖ ኢትዮጵያን ለማስተዳደር እቅድም ፕላንም እንዳልነበረው ነው። ስለዚህ የትግሬ ነፃ አውጭ ድርጅት ቅጥረኛ እንጅ ኢትዮጵያዊ ሐኖ ኢትዮጵያዊ ሐላፊነት የሚሰማው ቡድን ባለመሆኑ አመባገንን የመንግስትነት መዋቅር አልፎጥረም ለመፍጥርም የሚያስችለው ተፈጥሮዊ ባሕሪይ የለውም።

ከዚህ በላይ የምናየው የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማና ባለሰነት ቀለማት ትርጓሜው ባለቤትነቱ ኢትዮጵያ ተብላ የምትታወቀው ምስራቅ አፍሪካዊት ሐገርና በውስጧ የሚኖረው ሕዝባችን ለመሆኑ ጥርጥ የለውም። በረጅሙ ጊዜ ታሪካችንና በዓለማዊ ሕግ መሰረት ወክልናዋ ተረጋግጦ ሐገራችን ሉዓላዊነቷ ተከብሮ የኖረችበት የነፃነት ምልክት ስለሆነ ማስረጃ መጥቀስ አያስፈልግም። የታሪክ ባለሞያዎችም የሞያ ግዳታቸውን የበለጠ ለመወጣት ማስረጃዎችን ለተተኪው ትወልድ የምስክርነት ቃል ትተው አልፏል። በሰንደቅ ዓላማችን ላይ የታሪክ ክሕደትና ጥሰት የተጀመረውም በዚህ ፀረ-ኢትዮጵያና ፀረ-ሕዝብ የትግሬ ነፃ አውጭ ግንባር እንደሆነ ሕዝባችን ምስክር ነው። ወያኔ ገና በሺፍትነት ዘመኑ ጀምሮ በሰንደቅ አላማችን ላይ ሲያላግጥና ሲያቃጥል፤ እየቀደደ ኮቸሮ ሲቋጥረባት እንደነበር ግልፅ ነው ለነገሩ ሺፍታ መንግስት የሆነበት አጋጣሚ ቢኖር ወያኔ የመጀመሪያ ነው። ከስልጣኑ በሁላም ለሰንደቅ አላማችን ያለውን ንቀት የበለጠ በማጠናከር በጫካው ሕግ መሰረት ታሪካዊቱን ሰንደቅ አላማችን በመለወጥ በመላው ሐገራችን እንዳትውለበለብ ከማድረጉም በላይ ሰቅሎ የተገኘ እንደሚቀጣ ደንግጎል። ተለጣፊዎቹም ትርጉምና ታሪክ የሌለው የራሳቸው የሆነ ጨርቅ በማውለብለብ ሕዝብና ሐገርን እንዲያተራምሱ አድርጎ ይኸውና ዛሬ በአንድ ታሪካዊ ሐገር ውስጥ ከ 30 ያላነሰ ትርጉም የሌለው ጨርቅ በማንጠልጠል የሚያስገርም ድራማ በመስራት ላይ ነው።

በማጠቃለያ ለማሳሰብ የፈለኩት የትግሬ ነፃ አውጭ ግንባር ፍፁም ጭካኔ በተመላበት ሁኔታ የሐገራችን ሕልውና አደጋ ላይ ጥሎታል ቀድሞውኑም ሺበርተኛ ቡድን በመሆኑ ዓለምን በማሸበር ላይ ከሚገኙ አሸባሪዎች ጋር ግንኙነቱን የበለጠ አስፍቶል እንኳን በደስታው በመከራውም ጭምር ተሳስቦና ተመካክሮ የኖረውን ህዝባችን በመበታተን አንድነቱን አናግቶል በእምነቱና በቋንቋው እየከፋፈለ በጠላትነት እንዲተያይ መርዘታል፤ የሐገራችን መጭው እድል ጨልሞ የሱማሊያና የሩዋንዳው ፍጅት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲደገም መንገዱን አመቻችቶል። ስለሆነም ወያኔ ወደዚህ አስከሬ አጥፊ የመጥፋት ሰይጣናዊ ጦርነት ተጠቃሎ ከመግባቱ በፊት የታሪክ ምሁራን፤ የሐይማኖት አባቶች፤ ለአንድነትና ለነፃነት የቆሙ የፖለቲካ ድርጅቶችና የሲቪክ ማህበራት እንዲሁም በውስጥም በውጭም የሚገኘው ሕዝባችን ልናስብበት የሚገባው አፋጣኝ ጉዳይ ተከስቷል። ሐገራችን አስደንጋጭ በሆነ አደጋ ውስጥ ወድቃለች ሕዝባችን አደጋውን ለመቋቋም ወቅታዊ የፀትታና የደህንነት ጉዳይ የችን በማነሳት የመጀመሪያ አጀንዳው አድርጎ ሊወያይበትና አፋጣኝ መፍትሔ ሊፈልግለት ይገባል ብዬ አምናለሁ። ያንገብበውን አደጋ ሕሊናችን እያወቀ የምንችለውን ሳናደርግ ብንቀር ከወያኔው ባላነሰ መንገድ የታሪክና የትውልድ ተወቃኞች እንደምንሆን የሚያጠራጥር አይመስለኝም!!

መሰረት ቀለመወርቅ